



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገያ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፵፮
አዲስ አበባ መጋቢት ፳፭ ቀን ፪ሺ፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

21st Year No. 38
ADDIS ABABA 3rd April, 2015

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፳፻፹፫/፪ሺ፮ ዓ.ም

የተሻሻለው የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ (ማሻሻያ) አዋጅ.....ገጽ ፳ሺ፩፻፺፮

CONTENTS

Proclamation No. 883/2015

Revised Federal Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment (Amendment) Proclamation.....Page 8197

አዋጅ ቁጥር ፳፻፹፫/፪ሺ፮

የተሻሻለው የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

የተሻሻለውን የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፫/፲፱፻፺፮ በምርመራ፣ በክስ፣ ማስረጃን በማሰባሰብ እና በመሳሰሉት ረገድ ግልጽ በማድረግ ማሻሻልና አዳዲስ ድንጋጌዎችን እንዲያካትት ማድረግ በማስፈለጉ፤

ሕዝባዊ ድርጅቶች የሚፈፀሟቸውን የሙስና ወንጀሎች የመመርመርና የመክሰስ ስልጣንን ለኮሚሽኑ መስጠት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው ታውጋል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ "የተሻሻለው የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፳፻፹፫/፪ሺ፮" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

PROCLAMATION No. 883/2015

A PROCLAMATION TO AMEND THE REVISED FEDERAL ETHICS AND ANTI-CORRUPTION COMMISSION ESTABLISHMENT PROCLAMATION

WEHREAS, it is deemed necessary to clarify, amend and add new provisions to the Revised Federal Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment Proclamation No.433/2005 regarding investigation, prosecution, gathering of evidence and other similar matters;

WEHREAS, it is necessary to vest the power in the Commission to investigate and institute charges on acts of corruption committed by public organizations;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it hereby proclaimed as follows:

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the "Revised Federal Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment (Amendment) Proclamation No. 883/2015".

የገጽ ዋጋ Unit Price 6.05

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፳፻፩ Negarit G. P.O.Box 80001

፩. ማሻሻያ

የተሻሻለው የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፫/፲፱፻፺፯ እንደሚከተለው ተሻሻሏል፡-

፩/ የአዋጁ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጽ (፱) ፊደል ተራ (ሀ) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ፊደል ተራ (ሀ) ተተክቷል፡-

“ሀ) ከፍተኛ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ባላቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች፣ ህዝባዊ ድርጅቶች ላይ እና ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች የሚንቀሳቀሱ ሕዝባዊ ድርጅቶች ላይ የሚፈፀሙ ከፍተኛ የገንዘብ መጠንን ያካተቱ የሙስና ወንጀሎች ወይም፤”

፪/ በአዋጁ አንቀጽ ፪ ከንዑስ አንቀጽ (፲) ቀጥሎ የሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፲፩)፣ (፲፪) እና (፲፫) ተጨምረው ነገሩ ንዑስ አንቀጽ (፲፩) ንዑስ አንቀጽ (፲፬) ሆኖ ተሸጋሽጓል፡-

፲፩/ ‘አዋጅ’ ማለት የተሻሻለው የፌዴራል የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፬፻፴፫/፲፱፻፺፯ ነው፤

፲፪/ ‘ሕዝባዊ ድርጅት’ እና ‘ህዝባዊ ድርጅት ሠራተኛ’ ማለት በሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር ፳፻፹፩/፪ሺ፯ አንቀጽ ፪ የተሰጣቸው ትርጓሜ ይኖራቸዋል፤

፲፫/ ‘ጠቋሚ’ ማለት የተሻሻለው የፀረ-ሙስና ልዩ የሥነ-ስርዓትና የማስረጃ ሕግ አዋጅን ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር ፳፻፹፪/፪ሺ፯ የተሰጠው ትርጓሜ ይኖረዋል፤”

፫/ በአዋጁ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፫) ውስጥ “ማጋለጥ” የሚለው ቃል ተሰርዞ “መከታተል” በሚል ቃል ተተክቷል፡-

2. Amendments

The Revised Federal Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment Proclamation No. 433/2005 is hereby amended as follows:

1/ Paragraph (a) of sub-article (9) of Article 2 is deleted and replaced by the following new paragraph (a):

“a) corruption offences involving huge amount of money committed in highly strategic public offices, public enterprises, public organizations and public organization operating in more than one States;”

2/ The following new sub-articles (11), (12) and (13) are added after sub-article (10) of Article 2 of the Proclamation and the existing sub-article (11) is renumbered as sub-article (14):

“11/ ‘Proclamation’ means the Revised Federal Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment Proclamation No.433/2005;

12/ ‘public organization’ and ‘employee of a public organization’ shall have the meanings assigned to them under Article 2 of the Corruption Crimes Proclamation No 881/2015;

13/ ‘informant’ shall have the meaning assigned to it under the Proclamation to Amend the Anti-Corruption Special Procedure and Rules of Evidence Proclamation No. 882/2015;”

3/ The word “expose” under sub-article (3) of Article 6 is deleted and replaced by word “detect”.

፬/ የአዋጁ አንቀጽ ፯ መግቢያው ሐረግ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፦

“በሌሎች ሕጎች ለኮሚሽኑ የተሰጡ ሥልጣንና ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው ኮሚሽኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦”

፭/ በአዋጁ አንቀጽ ፯ ንዑስ አንቀጾች (፪)፣ (፫) እና (፬) ውስጥ “በመንግስት መሥሪያ ቤቶች እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች” የሚሉት ሐረጎች ተሰርዘው “በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች እንዲሁም በህዝባዊ ድርጅቶች” በሚሉ ሐረጎች ተተክተዋል።

፮/ የአዋጁ አንቀጽ ፯ ንዑስ አንቀጽ (፬) ተሰርቦ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፬) ተተክቷል፦

“፬/ ከምርመራና ክስ ጋር በተያያዘ፦

ሀ) በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ በመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም በህዝባዊ ድርጅቶች ውስጥ ወይም የፌዴራል መንግስት ለክልሎች ከሚሰጠው ድጎማ ጋር በተያያዘ በክልል መሥሪያ ቤቶች በሙስና ወንጀሎች አዋጅና በሌሎች ሕጎች ውስጥ የተመለከቱት የሙስና ወንጀሎች በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ በልማት ድርጅቶች ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ ክልሎች በሚንቀሳቀሱ ህዝባዊ ድርጅቶች ባለሥልጣኖች ወይም ሠራተኞች ወይም በሌሎች ሰዎች ስለመፈፀማቸው፣ ወይም

ለ) በአዋጁ አንቀጽ ፳፯ እና በአዋጅ ቁጥር ፬፻፴፬/፲፱፻፺፮ (እንደተሻሻለ) በተለያዩ አንቀጾች የተደነገጉ ወንጀሎች፣ ከኮሚሽኑ ሥልጣንና ተግባራት አንጻር

4/ The beginning phrase of Article 7 of the Proclamation is amended as follows:

“Without prejudice to the powers and duties of the Commission provided in other laws the Commission shall have the following powers and duties:”

5/ The phrase “public offices and public enterprise” found under sub-articles (2), (3) and (10) of Article 7 of the Proclamation is deleted and replaced by phrase “public offices, public enterprises and public organizations”.

6/ Sub-article (4) of Article 7 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (4):

“4/ to investigate and prosecute or cause the investigation or prosecution of:

a) any alleged or suspected corruption offences specified in the Corruption Crime Proclamation, Criminal Code or in other laws where they are committed by public officials, or employees of public organizations undertaking activities in more than one state or public enterprises or in the regional offices relating to subsidies granted by the Federal Government to the regions;

b) any alleged or suspected corruption offences specified under Article 27 of the Proclamation and Proclamation No. 434/2005 (as amended) or obstruction of

የሙስና ወንጀል ምርመራን፣ ከስና የፍርድ ሂደትን ከማደናቀፍ ጋር የተያያዙ ወንጀሎች እና በሌሎች ሕጎች የተደነገጉ ወንጀሎች በማንኛውም ሰው ስለመፈፀማቸው፤

ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው የመመርመርና የመከሰስ፣ ወይም እንዲመረመሩ ወይም እንዲከሰሱ የማይረግ፡፡

፮/ የአዋጁ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፱) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፱) ተተክቷል፡

“፱/ ሙስናን በመታገልና በመከላከል ረገድ ጥሩ ውጤት ያስገኙ ሰዎችን፣ መሥሪያ ቤቶችን እና ድርጅቶችን አወዳድሮ ለሽልማት የሚበቁበትን ሥርዓትና መለኪያ የመዘርጋት፣ ሲፀድቅም ተግባራዊ የማድረግ፡፡”

፯/ የአዋጁ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፲፩) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፲፩) ተተክቷል፡-

“፲፩/ አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር የሥነ-ምግባር አውታሮችን የማስተባበር፣ ለዚህ ዓላማ የሚያስፈልጉ የተለያዩ የፀረ-ሙስና አደረጃጀቶች እንዲቋቋሙ የማድረግ፡፡”

፱/ በአዋጁ አንቀጽ ፮ ከንዑስ አንቀጽ (፲፫) ቀጥሎ የሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፲፩)፣ (፲፭) እና (፲፮) ተጨምረው ነባሮቹ ንዑስ አንቀጾች (፲፬)፣ (፲፮)፣ (፲፯)፣ (፲፰) እና (፲፱) እንደ ቅደም ተከተላቸው ንዑስ አንቀጽ (፲፯)፣ (፲፰)፣ (፲፱)፣ (፳) እና (፳፩) ሆነው ተሸጋሽገዋል፡-

“፲፬/ የሙስና ወንጀል ምርመራና ከስን እንዲሁም በፍርድ ሂደት ያለን የሙስና ወንጀል ከስን በሕግ መሠረት የማንሳት፤

the powers and duties of the Commission with respect to investigation, prosecution or adjudication of corruption offences and other offences provided by other laws.”

7/ Sub-article (9) of Article 7 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (9):

“9/ to establish and implement, upon approval, procedures and standards for the selection of awards, upon competition, of person, offices or organizations who are successful in fighting and preventing corruption.”

8/ Sub-article (11) of Article 7 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (11):

“11/ in cooperation with relevant bodies, to coordinate other components of the ethical infrastructures and help establish anti-corruption groups for this purpose.”

9/ The following new sub-articles (14), (15), and (16) are added after sub-article (13) of Article 7 of the Proclamation and the existing sub-articles (14), (15), (16), (17) and (18) are renumbered as sub-articles (17), (18), (19), (20) and (21) respectively:

“14/ to withdraw, in accordance with law, corruption investigation and charges as well as corruption cases pending in the court of law;

፲፭/ በወንጀሉ የተገኘ ጥቅም እንዲመለስ በማድረግ በሙስና ወንጀል ክስ የተመሠረተባቸው ወይም በምርመራ ሂደት ላይ ያሉ የሙስና ወንጀሎችን ክክስ በመለስ እንዲቋጩ የማድረግ፤

፲፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፲፬) እና (፲፭) ሥልጣን እና ተግባራት ዝርዝር አፈፃፀም በደንብ ይወሰናል”፡፡

፲/ በአዋጁ አንቀጽ ፯ በንዑስ አንቀጽ (፲፱) (በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፱) እንደተሸጋሸገው) መጨረሻ ላይ “በአገሪቱ ሕግና ፖሊሲ መሠረትም ዓለም አቀፍ ትብብርን የማስፈፀም፤” የሚል ሐረግ ተጨምሯል፡፡

፲፩/ በአዋጁ አንቀጽ ፱ ከንዑስ አንቀጽ (፪) ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተጨምሯል፡-

“፫/ በአዋጁ አንቀጽ ፰ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከኮሚሽኑ ውክልና ካልተሰጠው በስተቀር ሌላ ማንኛውም የመከሰስ ሥልጣን ያለው ተቋም በፌዴራል መንግስት የሥልጣን ክልል ሥር የሚወድቁ የሙስና ወንጀሎችን መከሰስ አይችልም፡፡”

፲፪/ የአዋጁ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተተክሏል፡-

“፪/ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ምክትል ኮሚሽነሮች እና”

፲፫/ የአዋጁ አንቀጽ ፲፩ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፩ ተተክሏል፡-

15/ to terminate corruption investigation or corruption charges by ensuring the forfeiture of the advantages obtained from the crime;

16/ sub article (14) and (15) of this proclamation powers and duties is determine by the Regulation.

10/The phrase “and enforce international cooperation in accordance with laws and policies of the country” is added at the end of sub-article (19) of Article 7 (as renumbered to sub-article 9 of this proclamation).

11/The following new sub-article (3) is added after sub-article (2) of Article 9 of the Proclamation:

“3/“Without prejudice to the provisions under sub-article 2 of Articles 8 of the Proclamation and sub-article (2) of this Article, no institution having prosecutorial power shall have the power to prosecute corruption offences falling under the federal jurisdiction unless it is delegated to do so by the Commission.”

12/ Sub-article (2) of Article 10 of the Proclamation is deleted and replaced by the Following new sub-article (2):

“2/ one or more than one Deputy Commissioners may be appointed by the Prime Minister; and”

13/Article 11 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Article 11:

“፲፩.የኮሚሽኑ ዐቃቤ ህግ አሠራርና አደረጃጀት

የኮሚሽኑ ዐቃቤ ሕግ ሙያዊ ነፃነቱን የሚያስከብር አሠራርና አደረጃጀት ይኖረዋል።”

፲፱/ የአዋጁ አንቀጽ ፲፫ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ሐ) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ፊደል ተራ (ሐ) ተተክቷል፡-

“ሐ) ኮሚሽኑ በማይኖርበት ጊዜ በኮሚሽኑና በሌላ ሁኔታ ካልተወሰነ በስተቀር የሹመት ቅድሚያ ያለው ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽኑን ተክቶ ይሠራል።”

፲፭/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፮ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳፮ ተተክቷል፡-

“፳፮.ኮሚሽኑ ከክልል ተመሳሳይ ተቋማት ጋር ስለሚኖረው የሥራ ግንኙነት

ኮሚሽኑ ሙስናን የማይሸከም ህብረተሰብ ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት የሥነ-ምግባር ትምህርቶችን በማስፋፋት፣ የሙስና ወንጀልን በመከላከል፣ በመመርመር እና በመከሰስ ረገድ ከክልል የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ተቋማት ጋር በትብብርና በቅንጅት ይሠራል።”

፲፮/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፮ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፪) ተሰርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፪) ተተክተዋል፡-

“፩/ የመንግስት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት ልማት ድርጅት ወይም የህዝባዊ ድርጅት በራሱ የሚወስደው የአስተዳደር ወይም የዲሲፕሊን እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ ከባድ የሥነ-ምግባር መጣስ እና የሙስና ወንጀል የተፈጸመ ለመሆኑ ጥርጣሬ ሲኖረው ወዲያውኑ ለኮሚሽኑ ወይም ስልጣን ላለው የምርመራ አካል ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለበት።”

“11. Working Procedures and Organization of the Commission's Prosecution

The Commission's prosecution shall have an organizational system and working procedure that ensure its independence.”

14/ Paragraph (c) of sub-article (1) of Article 13 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new paragraph (c):

“c) in the absence of the Commissioner, the senior Deputy Commissioner shall act on behalf of the Commissioner unless the Commissioner decides otherwise.”

15/ Article 25 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Article 25:

“25. Relation of the Commission with the Regional Institutions

The Commission shall cooperate and work together with regional ethics and anti-corruption organs in promoting ethical training, in the prevention, investigation and prosecution of corruption offences so as to create a community that has no tolerance for corrupt practices.”

16/ Sub-articles (1) and (2) of Article 26 of the Proclamation are deleted and replaced by the following two sub-articles (1) and (2):

“1/ Any public office, public enterprise or public organization shall, without prejudice to administrative or disciplinary measures it takes, report to the Commission or other authorized investigating organ serious ethical violations and corruption offences forthwith.

፪/ ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት ልማት ድርጅት ወይም የሕዝባዊ ድርጅት ባለስልጣን ወይም ሠራተኛ በመስሪያ ቤቱ ወይም በድርጅቱ ውስጥ ሙስና ተፈጽሞአል ወይም ሊፈፀም በዝግጅት ላይ ነው ብሎ በሚጠረጥርበት ጊዜ ለኮሚሽኑ ወይም ስልጣን ላላው የምርመራ አካል የማስታወቅ ግዴታ አለበት፡፡”

2/ Any official or employee of public office, public enterprise or public organization shall report to the Commission where he has reasonable suspicion that corruption offence is committed or is about to be committed in his office or organization.”

፲፮/ በአዋጁ አንቀጽ ፳፮ ንዑስ አንቀጽ (፱) ውስጥ “በመንግስት መሥሪያ ቤቶች እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች” የሚለው ሐረግ ተሰርዞ “በመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች እንዲሁም በህዝባዊ ድርጅቶች” በሚል ሐረግ ተተክቷል፡፡

17/ The phrase “Public Offices and Public Enterprises” under sub-article (4) of Article 26 of the Proclamation is deleted and replaced by phrase “public offices, public enterprises as well as public organizations”.

፲፭/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፯ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፰) ተሰርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፰) ተተክተዋል፡-

18/ Sub-articles (1) and (8) of Article 27 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (1) and (8):

“፩/ ማንኛውም ሰው በማንኛውም ጠቋሚ ላይ ተፅእኖ ለማድረግ ወይም ጉዳት ለማድረስ የሞከረ ወይም ያደረሰ ወይም ይህንኑ ሰው ለመቅጣት የሞከረ ወይም የቀጣ እንደሆነ፣ ከሦስት ዓመት በማያንስ ከአሥራ አምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራትና ከስድስት ሺህ ብር በማያንስ ከሃያ አምስት ሺህ ብር በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል፡፡

“1/ Whosoever attempts to influence, harm or punish or who influences, harms or punishes any informant of the Commission shall be punishable with rigorous imprisonment not less than three years and not exceeding fifteen years and fine not less than six thousand Birr and not exceeding twenty five thousand Birr.

፳/ ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት፣ የመንግሥት የልማት ድርጅት ወይም የሕዝባዊ ድርጅት ባለሥልጣን ወይም ሠራተኛ በሚሠራበት መሥሪያ ቤት ወይም ድርጅት የሙስና ወንጀል ስለመፈፀሙ እያወቀ የሙስና ወንጀልን ለመመርመር ስልጣን ላለው አካል ሳያሳውቅ የቀረ እንደሆነ እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ ቀላል እስራት እና እስከ አሥር ሺህ ብር በሚደርስ መቀጮ ይቀጣል፡፡”

8/ Any official or employee of public office, public enterprise or public organization who knows the commission of a corruption offence in his respective office, fails to inform shall be punishable with simple imprisonment not exceeding five years and with fine not exceeding ten thousand Birr.”

፫.አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ መጋቢት ፳፭ ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም

ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 3rd day of April, 2015.

MULATU TESHOME (Dr.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA